ግርማዊ ቀዳማዊ አምሃ ሥላሴ
ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ፡

ሹመት

ሐምሌ ፳ ቀን ፲፱፻፹፭ ዓ. ም.

የኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት እንዲከበር የሕዝቡም ደኅንነት እንዲጠበቅ በጠቅላላው ለአገር ዕድገትና ብልጽግና የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግት አልጋ ወራሽ በመሆን ከተቀባንበት ጊዜ ጀምሮ ከገናናው አባታችን ከግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጎን ሆነን አገራችንንና ሕዝባችንን አገልግለናል። አሁንም ጥረታችንና ፍላጎታችን ሁሉ የተጀመረውን ከግቡ ለማድረስ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሕይወት ሕይወታችን ደስታው ደስታችን ችግሩ ችግራችን ሞቱ ሞታችን ነው። ከሕዝባችን የተለየ የግል ኑሮ የለንም። እንዲኖረንም አንፈልግም። የምንሻው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሠላም አግኝቶ የተደላደለ ኑሮ እንዲኖረው ነው። በታወቀው ምክንያት በሕዝባችን መካከል መሆን ባንችልም በኃሳባችንና በመንፈሳችን ተለይተነው አናውቅም።

በስደት ሆነን መከራውን ችግሩንም አብረን ተካፍለናል። አሁንም በሕዝባችን መካከል በመገኘት ችግሩንና ደስታውን ለመካፈል እንዲሁም መንፈሱን ለማበረታታትና ሞራሉን ከፍ ለማድረግ ኃይሉን አሰባስቦ ታሪካዊ አንድነቱን በማደስ አገሩን በጋራ እንዲገነባ የሚገባንን ሁሉ ለማድረግ ቆርጠን ተነስተናል። ፍላጎታችን እግዚአብሔር እስከ ፈቀደልን ድረስ የተቻለንን ሠርተን ለተተኪው ትውልድ ጽኑ መሠረት በመጣል ታሪካዊ ቅርሳችንን አስረክበን የመሸጋገሪያውን ድልድይ ዘርግተን ለማለፍ ነው። ይህን የቆምንለትን ብሔራዊ ዓላማ በትክክል ግቡን እንዲመታ ለማድረግ ንጉሣውያን ቤተሰብና እንዲሁም አገር አፍቃሪና ለሕዝብ ተቆርቋሪ የሆኑ ታዋቂ ግለሰቦች አብረው እንዲሠሩ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል።

ስለዚህ ከዚህ በታች ስማቸው የተመለከተው፤

፩. ልዑል በከሬ ፍቅረ ሥላሴ እንደራሴ
፪. ልዑል ኤርምያስ ሣህለ ሥላሴ የዘውድ ምክር ቤት ሰብሳቢ
፫. ልዑል በዕደ ማርያም መኮንን የአገር ውስጥ ጉዳይ ኃላፊ

በመሆን ተመድበው በመመሪያችን መሠረት እንዲያገለግሉ ወስነን ሾመናል።

ፊርማ

ቀዳማዊ ዓምኃ ሥላሴ
ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ